



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አሥራሦስተኛ ዓመት ቁጥር ፳፱
አዲስ አበባ ነሐሴ ፳፱ ቀን ፲፱፻፺፱

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

13th Year No. 64
ADDIS ABABA 4th September, 2007

ማ ው ጫ

CONTENTS

አዋጅ ቁጥር ፳፻፶፫/፲፱፻፺፱ ዓ.ም

Proclamation No. 553/2007

የመድኃኒት ፈንድን እና የመድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ ማቋቋሚያ ማዕደቂያ አዋጅ.... ፲፮ ፻፲፱፻፺፱

Drug Fund and Pharmaceuticals Supply Agency Establishment Proclamation Page 3939

አዋጅ ቁጥር ፳፻፶፫/፲፱፻፺፱

PROCLAMATION NO.553/2007.

የመድኃኒት ፈንድን እና የመድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

A PROCLAMATION TO PROVIDE FOR THE ESTABLISHMENT OF THE DRUG FUND AND THE PHARMACEUTICAL SUPPLY AGENCY

ጤና ለሕዝብ የተደላደለ ሕይወትና ምርታማነት መሠረት በመሆኑንና መድኃኒትም በጤና አገልግሎት ውስጥ ወሳኝ ድርሻ ያለው በመሆኑ፤

WHEREAS, as health is a pillar of securing proper life and productivity of the people and pharmaceuticals share a vital role in the health service;

ለጤና አገልግሎት ከሚመደበው መዋዕለንዋይ ለመድኃኒት የሚውለው ወጭ ከፍተኛ በመሆኑ፤

WHEREAS, pharmaceuticals expenditure is much significant as compared to other health service budget;

ጥራታቸው የተረጋገጠ መሠረታዊ መድኃኒቶችን በተመጣጣኝ ዋጋና ቀጣይነት ባለው መልኩ ለተጠቃሚው ህብረተሰብ ማቅረብ አስፈላጊ በመሆኑ፤

WHEREAS, it is necessary to supply quality assured essential pharmaceuticals at affordable prices in a sustainable manner to the public;

በመንግሥት የጤና ተቋማት አስተማማኝና ዘለቄታ ያለው የመድኃኒት አቅርቦት እንዲኖር ለማስቻል የሚያስፈልግ ገንዘብ ከተለያዩ ምንጮች በማሰባሰብ ህብረተሰቡ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ተጠቃሚ የሚሆንበትን አሠራር መቀየስ ተገቢ በመሆኑ፤

WHEREAS, it is considered appropriate to design a system of mobilizing funds from different sources to ensure uninterrupted and sustainable supply of pharmaceuticals to all public health facilities and thereby serve the public in an equitable manner;

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገመንግሥት አንቀጽ ፶፭/፩/ መሠረት የሚከተለው ታውጇል።

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55 Sub-Articles (1) and (12) of the Constitution, it is hereby proclaimed as follows:

የንዱ ዋጋ Unit Price 4.40

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፹፳፩ Negarit G. P.O.Box 80001

ክፍል አንድ
ጠቅላላ

PART ONE
GENERAL

፩. አጭር ርዕስ

1. Short Title

ይህ አዋጅ “የመድኃኒት ፈንድን እና የመድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፭፻፶፫/፲፱፻፺፱” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

This Proclamation may be cited as the “Drug Fund and Pharmaceuticals Supply Agency Establishment Proclamation No. 553/2007.”

፪. ትርጓሜ

2. Definitions

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፣

In this proclamation, unless the context otherwise requires:-

፩/ “መድኃኒት” ማለት በሽታን ለመመርመር፣ ለመከላከል፣ ለማስታገስ ወይም ለማከም የሚያገለግል ማንኛውም ንጥረነገር ወይም የንጥረነገሮች ውህድ ሲሆን የሕክምና መገልገያዎችንና የሕክምና መሣሪያዎች ይጨምራል፤

1/ “Pharmaceuticals” means any substance or mixture of substances used in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of a disease, and includes medical instruments and medical supplies;

፪/ “የሕክምና መገልገያ” ማለት በሽታን ለመመርመር ወይም ለማከም በውስጥ ወይም በውጭ የሰውነት አካል ጥቅም ላይ የሚውል ማንኛውም መገልገያ ሲሆን፣ የቁስል መስፊያ ክሮችን፣ ሲሪንጆችን፣ መርፌዎችን፣ ፋሻ፣ ጎዝ፣ ጥጥና መሰል ዝግጅቶችን፣ ኬሚካሎችንና ፊልሞችን ይጨምራል፤

2/ “medical supplies” means any Article that may be used on the inner or outer part of the human body for diagnosis or treatment of disease, and includes suturing materials, syringes, needles, bandages, gauze, cotton and similar products, chemicals and x-ray films;

፫/ “የሕክምና መሣሪያ” ማለት በሽታን ለመመርመር ወይም ለማከም በውስጥ ወይም በውጭ የሰውነት አካል ጥቅም ላይ የሚውል ማንኛውም መሣሪያ ሲሆን የተለያዩ የመመርመሪያ፣ የላቦራቶር፣ የቀዶ ጥገናና የጥርስ ሕክምና መሣሪያዎችን ይጨምራል፤

3/ “medical instrument” means any instrument that may be used on the inner or other part of the human body for diagnosis or treatment of a disease, and includes various diagnostic, laboratory, surgery and dental instruments;

፬/ “የመንግሥት የጤና ተቋም” ማለት በፌዴራል ወይም በክልል መንግሥት ባለቤትነት የሚተዳደር የጤና አገልግሎት የሚሰጥ ተቋም ነው፤

4/ “public health institution” means a health service rendering institution owned by the Federal or a Regional State;

፭/ “ክልል” ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገመንግሥት አንቀጽ ፵፯/፩/ የተጠቀሰው ማንኛውም ክልል ሲሆን የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደሮችንም ይጨምራል፤

5/ “regional state” means any state referred to in Article 47(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, and includes the Addis Ababa and Dire Dawa city administrations.

፮/ “አገባብ ያለው አካል” ማለት የጤና ተቋማትን ብቃትና የመድኃኒትን ደህንነት፣ ፈቃደኝነትና ጥራት ለማረጋገጥ ሥልጣን የተሰጠው አካል ነው፤

6/ “appropriate body” means a body responsible body to regulate the competency of health service institutions and pharmaceuticals safety, efficacy and quality;

፮/ “ሚኒስቴር” እና “ሚኒስትር” ማለት እንደቅደምተከተሉ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እና ሚኒስትር ነው።

ክፍል ሁለት
የመድኃኒት ፈንድ

፫. መቋቋም

የመድኃኒት ፈንድ /ከዚህ በኋላ “ፈንድ” እየተባለ የሚጠራ/ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል።

፬. የፈንዱ ምንጮች

ፈንዱ የሚከተሉት ምንጮች ይኖሩታል፤

- ፩/ በዚህ አዋጅ መሠረት ከመድኃኒት አቅርቦት ከሚገኝ የተጣራ ገቢ፤
- ፪/ ከመንግሥት በዓይነት ወይም በገንዘብ የሚሰጥ ድጋፍ፤ እና
- ፫/ ከሌሎች አካላት በዓይነት ወይም በገንዘብ የሚሰጥ እርዳታ።

፭. የፈንዱ አጠቃቀም

ፈንዱ የሥራ ማስኬጃ ወጪዎችን እንዲሸፍን ከተደረገ በኋላ ተመልሶ በማዘዘር ለመድኃኒት ግዥ እና ለመድኃኒት አገልግሎት ማስፋፊያና ማጠናከሪያ እንዲውል ይደረጋል።

ክፍል ሦስት
የመድኃኒት አቅራቢ ኤጀንሲ

፮. መቋቋም

፩/ የመድኃኒት አቅራቢ ኤጀንሲ /ከዚህ በኋላ “ኤጀንሲ” እየተባለ የሚጠራ/ የህግ ሰውነት ያለው ራሱን የቻለ የፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤት ሆኖ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል።

፪/ ኤጀንሲው ተጠሪነቱ ለሚኒስቴሩ ይሆናል።

፯. ዋና መሥሪያ ቤት

የኤጀንሲው ዋና መሥሪያ ቤት በአዲስ አበባ ሆኖ፤ እንደአስፈላጊነቱ በማናቸውም ሥፍራ ቅርንጫፎች ሊኖሩት ይችላል።

፰. ዓላማ

ኤጀንሲው የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፤

7/ “Ministry” and “Minister” means the Ministry and Minister of health, respectively.

PART TWO
DRUG FUND

3. Establishment

The Drug Fund (hereinafter referred as the “Fund”) is hereby established.

4. Sources of the Fund

The Fund shall have the following sources.

- 1/ net income generated from the supply of pharmaceuticals pursuant to this Proclamation;
- 2/ resources allocated by the Government in kind or in cash; and
- 3/ grants in kind or in cash from donor agencies.

5. Utilization of the Fund

The Fund shall, after covering all overhead costs, in turn expend for the procurement of pharmaceuticals and the expansion and strengthening of pharmaceutical services.

PART THREE
THE PHARMCEUTICALS SUPPLY AGENCY

6. Establishment

1/ The Pharmaceutical Supply Agency (hereinafter referred as “the Agency”) is hereby established as an autonomous federal organ having its own legal personality;

2/ The Agency shall be accountable to the Ministry.

7/ Head Office

The Agency shall have its head office in Addis Ababa and may have branch offices elsewhere as may be necessary.

8/ Objectives of the Agency

The Agency shall have the following objectives:-

፩/ የመንግሥት ጤና ተቋማት ጥራታቸው የተረጋገጠ መሠረታዊ መድኃኒቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ቀጣይነት ባለው መልኩ ለተጠቃሚው ሕብረተሰብ እንዲያቀርቡ የማስቻል፤

፪/ የመድኃኒት አቅርቦቱን በማጠናከርና ዘለቄታ ዊነቱን በማረጋገጥ የጤና አገልግሎቱን ለማስፋፋትና ለማጠናከር በሚደረገው የልማት እንቅስቃሴ አስተዋጽኦ የማድረግ፤

፫/ ፈንዱ ወጪውን እንዲሸፍን ከተደረገ በኋላ ተመልሶ በማዘዘር እራሱን በማሳደግ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ እና /፪/ የተጠቀሱትን ዓላማዎች እውን ለማድረግ ሁኔታዎችን የማመቻቸት።

፱. የኤጀንሲው ሥልጣንና ተግባር

ኤጀንሲው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤

፩/ በመድኃኒት ፈንድ በመጠቀም በሀገሪቱ ዋና ዋና የጤና ችግሮች ላይ ያተኮሩ ጥራታቸው የተረጋገጠ መሠረታዊ መድኃኒቶችን በበቂ መጠን፣ በተመጣጣኝ ዋጋና ቀጣይነት ባለው መልኩ ለመንግሥታዊ የጤና አገልግሎት ተቋማት ማቅረብ የሚያስችል ቀልጣፋና ብቃት ያለው የግዥና የስርጭት ሥርዓት ይዘረጋል፤ ይተገብራል፤

፪/ ዘመናዊ የክምችት አስተዳደር ለማስፈን የሚያስችል አሰራር በመዘርጋት ተመጣጣኝና ተገቢ የመድኃኒት ክምችትና ያልተቋረጠ አቅርቦት እንዲኖር ያደርጋል፤

፫/ የክምችትና የሥርጭት አውታሮችን ፍትህ ዊና ውጤታማ በሆነ መልኩ ያስፋፋል፤ ያጠናክራል፤

፬/ አግባብ ባለው አካል ደህንነታቸው፣ ፈዋሽነታቸውና ጥራታቸው የተረጋገጠ መድኃኒቶችን ለመንግሥት የጤና ተቋማት ያቀርባል፤ አግባብ ሆኖ ሲገኝ በበቂ መጠን ሊቀርቡ ያልቻሉ የተመረጡ መድኃኒቶችን በርዱ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት መንግሥታዊ ላልሆነና ለግል የጤና ተቋማት ያቀርባል፤

፭/ የማጓጓዣ ሥርዓትን በማመቻቸት መድኃኒቶችን በቀጥታ ለወረዳዎች ሆስፒታሎችና እንደአመቺነቱ ለጤና ጣቢያዎች ያደርሳል፤

- 1/ to enable public health institutions to supply quality assured essential pharmaceuticals at affordable prices in a sustainable manner to the public;
- 2/ to play a complementary role in developmental efforts for health service expansion and strengthening by ensuring enhanced and sustainable supply of pharmaceuticals;
- 3/ to create enabling conditions for enhancing the accumulation of the Fund in its revolving and cost recovery process and thereby ensure the realization of the objectives referred to in Sub-Articles (1) and (2) of this Article.

9. Powers and Duties of the Agency

The Agency shall have the powers and duties to:

- 1/ establish and implement efficient and effective procurement and distribution systems to deliver, by using the Drug Fund and focusing on the country's major health problems, quality assured pharmaceuticals at affordable prices sustainably to public health institutions.
- 2/ provide adequate and proper pharmaceutical storage facilities to ensure uninterrupted supply through establishing a modern storage management system;
- 3/ expand and strengthen storage and distribution outlets based on equity and effectiveness;
- 4/ supply essential pharmaceutical of quality, safety and efficacy approved by the appropriate body to all public health institutions; where appropriate and in accordance with directives of the Board, supply to private and non governmental health institutions selected pharmaceuticals which are not adequately available;
- 5/ deliver pharmaceutical directly to districts, hospitals and selected health centers through establishing an effective transport network system;

- ፮/ በዘርፉ ከሚዘረጋው ስርዓት ጋር የሚጣጣም ዘመናዊ የሎጂስቲክስ መረጃ ልውውጥ ስርዓት ይዘረጋል፤
- ፯/ የአጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ የግዥ፣ የስርጭት፣ የማከማቻትና የማጓጓዣ ዕቅድ በማዘጋጀት ይተገብራል፤ አፈፃፀሙንም ይገመግማል፤
- ፰/ በሚያከናውናቸው የሥራ ዘርፎች ላይ ሙያዊ የምክር አገልግሎትና ሥልጠና ይሰጣል፤
- ፱/ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው አማካሪ ኮሚቴዎችን ያቋቁማል፤ ሥራቸውን ይመራል፤ ያስተባብራል፤
- ፲/ ለሚሰጠው አገልግሎት ቦርዱ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ክፍያ ያስከፍላል፤
- ፲፩/ የንብረት ባለቤት ይሆናል፤ ውል ይዋዋላል፤ በራሱ ስም ይከላል፤ ይከሰሳል፤
- ፲፪/ ዓላማውን ለማስፈጸም የሚረዱ ሌሎች ተግባሮችን ያከናውናል።

፲. የኤጀንሲው አቋም

ኤጀንሲው፣

- ፩/ አንድ ቦርድ፤
- ፪/ በመንግሥት የሚሾሙ አንድ ዋና ዳይሬክተርና ሁለት ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች፣ እና
- ፫/ አስፈላጊው ሠራተኞች፤ ይኖሩታል።

፲፩. ስለቦርድ አባላት

- ፩/ ቦርዱ ሰብሳቢውን ጨምሮ በሚኒስትሩ አቅራቢነት አግባብ ካላቸው የፌዴራል መንግሥት አካላት በመንግሥት የሚሰየሙና ከክልሎች የተውጣጡ አባላት ይኖሩታል።
- ፪/ የቦርዱ አባላት ቁጥር እንደአስፈላጊነቱ በመንግሥት ይወሰናል።

፲፪. የቦርዱ ሥልጣንና ተግባር

ቦርዱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤

- 6/ establish a logistics management information system compatible with the overall pharmaceuticals logistics system;
- 7/ prepare and implement short, medium and long-term plan for procurement, storage and distribution, and monitor its implementation;
- 8/ provide consultancy and training services in its field of operation;
- 9/ where necessary, establish committees, guide and coordinate their activities;
- 10/ collect service charges pursuant to the directives of the board;
- 11/ own property, enter into contracts and sue and be sued in its own name;
- 12/ perform other activities to pursue its objectives.

10. Organization

The Agency shall have:

- 1/ a Board;
- 2/ a Director General and two Deputy Director Generals to be appointed by the Government; and
- 3/ the necessary staff.

11. Members of the Board

- 1/ The Board shall have members, including the chairperson, to be designated by the Federal Government upon the recommendation of the Minister and others drawn from representatives of Regional States.
- 2/ The number of members of the Board shall be determined by the Government as may be necessary.

12. Powers and Duties of the Board

The Board shall have the powers and duties to:

፩/ ኤጀንሲውን በበላይነት ይመራል፤ ይቆጣጠራል፤

፪/ የኤጀንሲውን ስትራቴጂያትና የአፈጻጸም መመሪያዎች መርምሮ ያፀድቃል፤ በሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤

፫/ የኤጀንሲው ዓመታዊ የሥራ ፕሮግራምና በጀት ያፀድቃል፤ በሥራ ላይ መዋሉንም ክትትል በማድረግ ያረጋግጣል፤

፬/ የመድኃኒት ፈንድን አሰባሰብና ከፈንዱም ላይ ገንዘብ ወጪና ተከፋይ የሚሆኑትን የአሰራር ሥርዓት ያፀድቃል፤ በሥራ ላይ መዋሉንም ይከታተላል፤

፭/ የመድኃኒት ግዢና ክምችት ሥርዓት አሰራር መመሪያዎችን ያፀድቃል፤ በሥራ ላይ መዋላቸውንም ይከታተላል፤

፮/ ኤጀንሲው ከባንክ የሚበደረውን የገንዘብ መጠንና አከፋፈሉን ይወስናል፤

፯/ ለኤጀንሲው ዳይሬክተሮች ተጠሪ የሆኑ የሥራ ኃላፊዎችን ቅጥር፣ ምደባና ስንብት ያፀድቃል፤

፰/ ዓመታዊ የሒሳብ ሪፖርት ያፀድቃል፤ የውጪ አዲተሮችን ሪፖርት ይሰማል፤ በቀረበለት የአዲት ሪፖርት ተመስርቶ አስፈላጊውን የእርምት እርምጃ ይወስዳል፤ ሪፖርቱንም ይፋ ያደርጋል፤

፱/ ስለሚሸጡ ቋሚ ንብረቶችና ከመዝገብ የሚፋቁ ሂሳቦችን በተመለከተ ውሳኔ ይሰጣል፤

፲/ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው አማካሪ ኮሚቴዎችን ያቋቁማል፤ ኮሚቴውን ይመራል፤ ያስተባብራል፤

፲፩/ ኤጀንሲው የሚያስከፍለውን የአገልግሎት ክፍያ መጠን ይወስናል።

፲፫፥ የቦርዱ ስብሰባዎች

፩ ቦርዱ በሦስት ወር አንድ ጊዜ ይሰበሰባል። ሆኖም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በሰብሳቢው ጥሪ በማናቸውም ጊዜ ይሰበሰባል።

፪ በቦርዱ ስብሰባ ላይ ሁለት ሶስተኛ አባላት ከተገኙ ምልዓተ ጉባኤ ይሆናል።

1/ oversee and supervise the activities of the Agency;

2/ examine and approve the Agency's strategies and implementation guidelines and monitor and supervise their implementation;

3/ approve and ensure the implementation of the annual work plan and budget of the Agency;

4/ approve and monitor the implementation of collection and disbursement procedures of the Drug Fund;

5/ approve and monitor the implementation of pharmaceutical procurement, storage and distribution manuals;

6/ decide on the amount and payment schedule of bank loans to be taken by the Agency;

7/ approve the recruitment, placement and termination of services of officials accountable to the Directors of the Agency;

8/ approve the annual financial reports of the Agency; appoint external auditors; ensure that adequate measures are taken in accordance with audit reports, and ensure that the audit reports are made public;

9/ decide on disposal of fixed assets and accounts to be written off;

10/ Where it finds it necessary, establish advisory committees, guide and coordinate their activities;

11/ decide on the rate of service charges to be collected by the Agency.

13. Meeting of the Board

1/ The Board shall meet once every three months; provided, however, that extraordinary meetings of the Board may be held at any time at the call of the chairperson;

2/ There shall be a quorum where more than two third of the members of the Board are present at a meeting;

፫/ የቦርዱ ውሳኔ የሚተላለፈው በስብሰባው ከተገኙ አባላት በአብዛኛው ድምጽ ሲደገፍ ይሆናል። ሆኖም ድምጹ እኩል በእኩል የተከፈለ እንደሆነ ሰብሰቢው ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል።

፬/ የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ ቦርዱ የራሱን የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት ደንብ ሊያወጣ ይችላል።

፲፬. የዋና ዳይሬክተሩ ሥልጣንና ተግባር

፩/ የቦርዱ አጠቃላይ አመራር እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና ዳይሬክተሩ የኤጀንሲው ዋና ሥራ አስፈጻሚ በመሆን የኤጀንሲውን ሥራዎች ይመራል፤ ያስተዳድራል።

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና ዳይሬክተሩ፤

ሀ/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፱ የተመለከቱትን የድርጅቱን ሥልጣንና ተግባራት ሥራ ላይ ያውላል፤

ለ/ የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ሕግን መሠረታዊ መርሆዎች በመከተል ቦርዱ በሚያፀድቀው መመሪያ መሠረት የኤጀንሲውን ሠራተኞች ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤

ሐ/ የኤጀንሲውን ዓመታዊ የሥራ ፕሮግራምና በጀት አዘጋጅቶ ለቦርዱ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል፤

መ/ የኤጀንሲውን ሂሳቦች በአግባቡ እንዲያዝ ያደርጋል የባንክ ሂሳብ ይከፍታል፤ ያንቀሳቅሳል፤

ሠ/ ኤጀንሲው ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚያደርጋቸው ግንኙነቶች ሁሉ ኤጀንሲውን ይወክላል፤

ረ/ ስለኤጀንሲው የሥራ እንቅስቃሴ ለቦርዱ ሪፖርት ያቀርባል፤

ሰ/ ከቦርዱ የሚሰጡትን ሌሎች ተዛማጅ ተግባራት ያከናውናል።

3/ Any decision of the Board shall be made by a simple majority vote of the members present; in case of a tie, the chairperson shall have a casting vote'

4/ Without prejudice to the provision of this Article, the Board may adopt its own rules of procedures.

14. Powers and Duties of the Director General

1/ The Director General shall be the chief executive officer of the Agency and shall, subject to the overall guidance of the Board, direct and administer the activities of the Agency.

2/ Without limiting the generality of Sub-Article (1) of this Article the Director General shall:

a) exercise the powers and duties of the Agency provided for in Article 9 of this Proclamation;

b) employ and administer the employees of the Agency in accordance with directives to be approved by the Board following the basic principles of the federal civil service laws;

c) prepare and submit to the Board the annual work plan and budget of the Agency and implement same upon approval;

d) keep the Agency's books of accounts, open and operate bank accounts;

e) represent the Agency in all its dealings with third parties;

f) submit reports to the Board on the Activities of the Agency;

g) perform other duties assigned to him by the Board.

፫/ ዋና ዳይሬክተሩ ለኤጀንሲው የሥራ ቅልጥፍና በሚያስፈልገው መጠን ከሥልጣንና ተግባሩ በከፊል ለኤጀንሲው ምክትል ዋና ዳይሬክተሮችና ለሌሎች ሠራተኞች በውክልና ሊያስተላልፍ ይችላል።

፲፭. የመድኃኒት ግዢና የአገልግሎት ክፍያ አፈፃፀም ሥርዓት

፩/ አጠቃላይ የመንግሥት ግዢ መርሆዎች እንደተጠበቁ ሆኖ፣ ኤጀንሲው የራሱ የሆነ የግዢ መመሪያ ይኖረዋል።

፪/ መንግሥታዊ የጤና ተቋማት በሙሉ የመሠረታዊ መድኃኒቶች አቅርቦት ፍላጎታቸውን በቀጥታ ለኤጀንሲው ብቻ ጥያቄ በማቅረብ ይገለገላሉ። ኤጀንሲው የተጠቀሱትን መድኃኒቶች ለማቅረብ በማይችልበት ወቅት ለጠያቂዎች ተገቢውን አማራጭ መፍትሔ ይሰጣል። ዝርዝር አፈፃፀሙ በመመሪያ ይወሰናል።

፫/ የመሠረታዊ መድኃኒቶች አቅርቦትና አገልግሎት የተሰጣቸው መንግሥታዊ የጤና ተቋማት እና ሌሎች አካላት በዚህ አዋጅና አዋጁን ለማስፈፀም በሚወጣው መመሪያ መሠረት ለኤጀንሲው ተገቢውን ክፍያ ይፈጽማሉ።

፲፮. በጀትና የኃላፊነት መጠን

፩/ የኤጀንሲው በጀት በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፭/፫/ መሠረት ከሚሰበሰበው ገቢ የሚሸፈን ሆኖ በቦርዱ መጽደቅ አለበት።

፪/ ኤጀንሲው ካለው ጠቅላላ ንብረት በላይ በዕዳ ተጠያቂ አይሆንም።

፲፯. የባንክ ሂሳብ

በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፬ የተጠቀሰው ገንዘብ በኤጀንሲው ስም በተከፈተ የባንክ ሂሳብ ተቀማጭ ይሆናል።

፲፰. ስለክፍያዎች

ከመድኃኒት ፈንድ ገንዘብ ወጪ ሆኖ የሚከፈለው በጸደቀው ዓመታዊ የሥራ ፕሮግራምና በቦርዱ መመሪያ መሠረት ይሆናል።

፲፱. ስለሂሳብ መዛግብት

ኤጀንሲው የመድኃኒት ፈንዱን የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂሳብ መዛግብት ይይዛል።

3/ The Director General may delegate part of his powers and duties to the Deputy Directors and Employees of the Agency to the Extent necessary for the efficient performance of its activities.

15. Modalities of Procurement of Pharmaceuticals and Payment of Service Fees

1/ The Agency shall, without prejudice to the general government procurement principles, have its own procurement manual,

2/ Public health institutions shall place orders only to the Agency for the supply of essential pharmaceuticals; the Agency shall, in case of failure to supply the pharmaceuticals, advice the institutions of the best alternatives thereof. Detailed particulars shall be determined by directives.

3/ Government health institutions and other bodies delivered with essential pharmaceuticals shall be responsible to effect payment in cash to the Agency pursuant to this Proclamation and directives issued hereunder.

16. Budget and Extent of Liability

1/ The budget of the Agency shall be covered by the revenue to be collected pursuant to Article 15 (3) of this Proclamation and shall be approved by the Board.

2/ The Agency may not be held liable beyond its total assets.

17. Bank Accounts

The financial contributions referred to in Article 4 of this Proclamation shall be deposited in a bank accounts opened in the name of the Agency.

18. Disbursement

Disbursement of the Drug Fund shall only be made in accordance with the approved work plan of the Agency and directives of the Board.

19. Books of Accounts

The Agency shall keep complete and accurate books of accounts of the Drug Fund.

፳. አዲት

የኤጀንሲው የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ሰነዶች በየዓመቱ በውጪ አዲተሮች ይመረመራሉ። በአዲተር የተመረመሩ የሂሳብ መግለጫዎች የበጀት ዓመቱ ባለቀ በአራት ወራት ጊዜ ውስጥ ለቦርዱ ይቀርባሉ።

ክፍል አራት
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

፳፩. መብትና ግዴታ ስለግንባር

የመድኃኒትና የሕክምና መገልገያዎች አስመጪና ጅምላ አከፋፋይ አክሲዮን መገባዘን መብትና ግዴታዎች በዚህ አዋጅ ለኤጀንሲው ተላልፏል።

፳፪. ደንብና መመሪያ የማውጣት ሥልጣን

፩/ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ ደንቦችን ሊያወጣ ይችላል።

፪/ ቦርዱ ይህን አዋጅ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል።

፳፫. የተሻሩና ተፈጻሚ የማይሆኑ ሕጎች

ይህን አዋጅ የሚቃረን ማናቸውም ህግ፣ ደንብ፣ መመሪያ ወይም የአሠራር ልምድ በዚህ አዋጅ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

፳፬. አዋጁ የሚገባበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ነሐሴ ፳፱ ቀን ፲፱፻፺፱ ዓ.ም

ግርማ ወልደጊዮርጊስ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት

20. Audit

The books of accounts and other financial documents of the Agency shall be audited annually by external auditors. Audited financial reports shall be submitted to the Board within four months following the end of the budget year.

PART FOUR
MISCELLANEOUS PROVISIONS

21. Transfer of Rights and Obligations

The rights and obligations of the Pharmaceuticals and Medical Supplies Import and Wholesale Share Company are hereby transferred to the Agency.

22. Powers to Issue Regulations and Directives

1/ The Council of Ministers may issue regulations necessary for the proper implementation of this Proclamation.

2/ The Board may issue directives necessary for the proper implementation of this Proclamation.

23. Repealed and Inapplicable Laws

No law, regulations, directives or practice shall, in so far as they are inconsistent with this Proclamation, be applicable with respect to matters provided for in this Proclamation.

24. Effective Date

This Proclamation shall come into force up on Publication in the Federal Negarit Gazeta.

Done at Addis Ababa, this 4th day of September, 2007

GIRMA WOLDEGIORGIS

PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA